



# ገቢዎች ለግብርና ማህበራት ምክር ቤት የመረጃና አቅም ግንባታ ዳይሬክቶሬት በየ15 ቀኑ የሚዘጋጅ የዜና መጽሔት

ቁጥር 174

ከሚያዝያ 1—15 ቀን 2011 ዓ.ም.

**1ኛው ዓለም አቀፍ ኢንቨስትመንት ፎረም እና የንግድ ትርጉም/ባዘር**  
**1<sup>st</sup> International Investment and Tourism Trade Fair/Bazaar**

ከሚያዝያ 4 እስከ 15 ቀን 2011 ዓ.ም.  
 በሚሊንደም አደባባይ፡ባህር ዳር

የኢትዮጵያን ይግዙ!!  
 የበጎችን ይዘናኑ!  
**መልካም በዓል!**

April 12 to 23, 2011  
 Millennium Square, Bahir Dar

**“1ኛው ዓለም አቀፍ የኢንቨስትመንትና ተሬገም የንግድ ትርጉም ባዘር”**

በባህር ዳር ከተማ የሚሊንደም አደባባይ በድምቀት እየተካሄደ ነው

## በውስጥ ገጾች

- ኢትዮጵያ -ሚያሚ ...  
ገጽ 2
- የጀርመን የንግድ ልዑክ ...  
ገጽ 2
- ኢትዮ-ባሻሪያ ...  
ገጽ 3



በአማራ ክልል ርዕሰ መዲና በሆነችው ባህርዳር ከተማ የአማራ ክልል ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ከኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ጋር በመተባበር ያዘጋጁት 1ኛው ዓለም አቀፍ የኢንቨስትመንትና ተሬገም ንግድ፣ ትርጉም ባዘር ሚያዝያ 4 ቀን 2011 ዓ.ም በክቡር አቶ አገኘሁ ተሻገር የአማራ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ኃላፊ አማካኝነት ተከፍቶ ኩነቱ በደመቀ ሁኔታ በመካሄድ ላይ ይገኛል።

በዚህ 1ኛው ዓለም አቀፍ የኢንቨስትመንትና ተሬገም ንግድ፣ ትርጉም ባዘር ላይ ከሱዳን፣ ከግብፅና ከህንድ የመጡ የውጭ አገር ኩባንያዎች የተለያዩ የሶላር፣የኬሚካል፣ የአልባሳት እንዲሁም ልዩ ልዩ

ቴክኖሎጂዎችን አቅርበው ግብይቱ እየተካሄደ ሲሆን ከአገራችንና ከክልላችን የተለያዩ አካባቢዎች ተሳታፊ የሆኑ ኩባንያዎች፣ አምራቾችና ገርዎችም ምርቶቻቸውንና አገልግሎቶቻቸውን እያስተዋወቁና እየሸጡ ይገኛሉ። ይህ እስከ ሚያዝያ 15 ቀን 2011 ዓ.ም. የሚቆየው የንግድ ትርጉም ባዘር በአማራ ክልል የሚገኙ ሰፊ የንግድና ኢንቨስትመንት አማራጮችን ለባለሀብቶች በማስተዋወቅ ንግድና ኢንቨስትመንት እንዲስፋፋ ለማስቻል የተዘጋጀ ነው።

ኩነቱን የአማራ ልማት ማህበርና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በጥላቲንዩም ደረጃ ስፖንሰር አድርገውታል።



### የኢትዮጵያ-ሚያሚ የቢዝነስ ፎረም ተካሄደ



የኢትዮጵያ ንግድና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ከሚያሚ የኢኮኖሚ ልማትና ተራገዝም ኤጀንሲ ጋር በመተባበር የኢትዮጵያ-ሚያሚ የቢዝነስ ፎረም መጋቢት 24 ቀን 2011 ዓ.ም. በሂልተን ሆቴል አዘጋጀ።

ውይይት ያደረጉ ሲሆን በሚያሚ ብራንድ ማስተዋወቂያ ፕሮግራም ላይ ስለ ሚያሚ ምጣኔያዊ ሀብት ተፅዕኖ አምጪነት፣ ስለአላት አለምአቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ፣ ለአፍሪካና ለኢትዮጵያ አየር መንገዶች ስለሚሰጠው አገልግሎት፣ ስለቱሪዝም ሀብቷ፣ እና

ስለወደቧ እንዲሁም በዓለማችን ተመራጭ ከተማ ስለሚያደርጓት ልዩ ልዩ እሴቶቿ አስመልክቶ ለፎረሙ ተሳታፊዎች ገለጻዎች ተደርገዋል።

ረገድ እንዲሁም የቢዝነስ ትስስራቸውን በሚያጠናክሩበት ነጥቦች ዙሪያ ሰፊ ውይይት አካሂዷል።

### የጀርመን የንግድ ልዑክ ይፋዊ ጉብኝት በምክር ቤቱ

«የግለሰብ ዘርፍ ወኪሎ የምናገራው ነገር ቢኖር እኛ ከጀርመን ጋር ዘላቂ የሆነ የንግድ አጋርነት እንዲኖረን እንፈልጋለን»።



እንዳልካቸው ሰሜ የኢትዮጵያ ንግድና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ዋና ፀሐፊ ዋና ጸሐፊው ይህን የተናገሩት በክቡር ሮናልድ ዌይገርት፣ በጀርመን የባቫሪያን ግዛት የኢኮኖሚ ጉዳዮች ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስትር የተመራውን ከፍተኛ የልዑካን ቡድን ሚያዝያ 8 ቀን 2011 ዓ.ም. በምክር ቤቱ አዳራሽ ባካገሩበት ወቅት ነው።

ከባቫሪያ ዘጠኙ ንግድና ኢንዱስትሪ ምክር ቤቶች፣ በርካታ የኤሌክትሮኒክ፣ ማሺነሪ፣ የኮንስትራክሽን መሣሪያዎች ወዘተ. ኩባንያዎችና የተለያዩ አገልግሎት ሰጪ በጥቅሉ ከ20 በላይ የሚሆኑ ድርጅቶችን ያካተተ ሲሆን ሁሉም በየዘርፋቸው በኢትዮጵያ በተናጠልም ይሁን ከኢትዮጵያውያን ጋር በአጋርነት የመሥራት ፍላጎት እንዳላቸው ገልጸው ከህግና ሎጂስቲክስ እንዲሁም መሰል ጉዳዮችን በተመለከተ ማብራሪያ ጠይቀዋል።

ዋና ፀሐፊው በአንዳንድ ህጋዊ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ የሰጧቸው ሲሆን በተለይ ከውጭ ምንዛሪና ከዓለም አቀፍ ጨረታ ሥርዓት ጋር የተያያዙ ነጥቦች ላይ ገለጻ አድርገውላቸዋል። በሀገሪቱ ከፍተኛ አምራች ኃይል መኖሩን የጠቀሱት ዋና ፀሐፊው መንግሥት ለውጭ ኢንቨስትሜንት ሌሎች በርካታ ማበረታቻዎችን እንደሚያመቻቸው ገልጸዋል። አያይዘውም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እያደገ በመሆኑ ጥራት ያለውና የተሻለ ቴክኖሎጂ እንደሚያስፈልግና ለዚህም በጀርመን

የባቫሪያን ኩባንያዎች ጋር መሥራቱ በእጅጉ ጠቃሚ መሆኑን ተናግረዋል። በኢትዮጵያ የግለ-ዘርፍ እንቅስቃሴም እያደገ እንደመሆኑ ከባቫሪያን ኩባንያዎች ጋር በአጋርነት የመሥራት ፍላጎት እንዳለም ገልጸዋል። በመጨረሻ ሁለቱም ወገኖች በቀጣይም ጊዜ ወስደው ሰፊ ያለ ውይይት ለማድረግ ተስማምተዋል።



### የኢትዮ-ጀርመን (ባቫርያ) የኢኮኖሚ ፎረም ተካሄደ

የሚመለከታቸው የኢትዮጵያና የጀርመን ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት እና የንግድ ማህበራት ተወካዮች የተሳተፉበት የኢትዮ-ጀርመን (ባቫርያ) የኢኮኖሚ ፎረም ሚያዝያ 7 ቀን 2011 ዓ.ም. በሃያት ሪጀንሲ ኦዲስ አበባ ተካሄደ።



ከቡር ሮናልድ ዌይገርት፣ በጀርመን የባቫሪያን ግዛት የኢኮኖሚ ጉዳዮች ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስትር ንግግር ሲያደርጉ

የፎረሙ ዋና ዓላማ በኢትዮጵያ እና በጀርመን (ባቫርያ) መካከል ያለውን የኢኮኖሚ ትብብር ለማጠናከር እና አዳዲስ ትብብሮችን ለመጀመር እንዲሁም

ውይይቶች የተካሄዱ ሲሆን በሁለቱ አገሮች መካከል ያሉ ትብብሮችን ለማሳደግ የሚረዱ አምስት የሚሆኑ የመግባቢያ ስምምነቶችም ተፈርመዋል።

ኢንቨስትመንቶችን መጀመር ትፈልጋለች። የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ዋና ፀሀፊ አቶ እንዳልካቸው ስሜ በፓናል ውይይቱ ላይ እንደገለፁት ምክር ቤቱ እንደ ጀርመን ላሉ የወጪ ባለሀብቶች ስለሀገሪቱ የንግድና ኢንቨስትመንት በቂ መረጃ ለማግኘት የሚረዳ ተቋም መሆኑን በመጠቀም በኢትዮጵያ የተሻለ ቴክኖሎጂ በሚፈልጉ የመሰረተልማት ግንባታና ዝርጋታ፣ የሀይል ምንጭ እና የማኑፋክቸሪንግ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ላይ የጀርመን ከባንዶዎች ቢሰማሩ ውጤታማ እንደሚሆኑ ተናግረዋል።

ለጀርመን ከባንዶዎች መልካም ዜና እንደሆነም ገልፀዋል።

የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በፍጥነት እያደገና ወደ አዲስ ምዕራፍ እየተሸጋገረ እንደመጣ እንዲሁም በፕራይቪታይዜሽን፣ በአፍሪካ አህጉር ነፃ የንግድ ቀጠና ስምምነት እና በመሳሰሉት ፕሮግራሞች መሰረት በሀገሪቱ የግሉ ዘርፍ ፍላጎት እየጨመረ መምጣቱን ዋና ፀሀፊው ጨምረው ተናግረዋል።

የሚመለከታቸው የሁለቱም ሀገራት ከፍተኛ ባለስልጣናት እና በተለያዩ ዘርፎች ላይ የተሰማሩ የኢትዮጵያ የግል ከባንዶዎች ከጀርመን (ባቫርያ) አቻዎቻቸው ጋር በድምሩ ሁለት መቶ ሰባ ስምንት ተወካዮች በኢኮኖሚ ፎረሙ ላይ ተሳትፈዋል።



የምክር ቤቱ ዋና ጸሀፊ እንዳልካቸው ስሜ በመድረኩ ላይ ንግግር ሲያደርጉ

አዳዲስ የቢዝነስ ዕድሎችን ለመጠቀም እንደሆነ ተገልጿል።

በፎረሙ ላይ “የኢትዮ-ጀርመን የንግድና ኢንቨስትመንት ግንኙነቶች እና ምቹ የቢዝነስ እድሎች በኢትዮጵያ ” በሚሉ ርዕሶች ላይ ሁለት የፓናል

በጀርመን የባቫሪያ የኢኮኖሚ ጉዳዮች ምክትል ሮላንድ ዊገርት እንደተናገሩት ኢትዮጵያ እና ባቫሪያ በተለይም በቢዝነስና በትምህርት ዘርፎች ላይ አብረው መስራታቸው ለትብብራቸው መጠናከር መሰረት ሆነዋል።

ምክትል ሚኒስትሩ አክለው እንደተናገሩት ባቫሪያ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን የኢኮኖሚ ትብብር ማጠናከር እና በአካባቢ እና በሀይል ኢንጂነሪንግ፣ በመሰረት-ልማት ግንባታ፣ በማሸን፣ በእርሻ እና በህክምና ዘርፎች ላይ አዳዲስ

የሀይል ምንጭ እና የማኑፋክቸሪንግ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ላይ የጀርመን ከባንዶዎች ቢሰማሩ ውጤታማ እንደሚሆኑ ተናግረዋል።

ኢትዮጵያ የተሻለ ቴክኖሎጂ፣ጥራት እና ቀጣይነት ያለው አጋርነት የምትፈልግ በመሆኗ ይህ አጋጣሚ



**የኢትዮጵያ ንግድና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት የግልግል ማዕከል**  
አድራሻ:- +251-115-31-10-15

ዋና አዘጋጅ:- ደበበ አበበ  
አዘጋጆች:- የሴፍ ተሸመ ጥበቡ ታዬ  
ካሜራ:- ያሬድ አባቡ  
አድራሻ:-  
ስልክ:- +251-115-54-09-93  
ፋክስ:-+251-011-5517699  
ኢሜል:- ethchamb@ethionet.et  
ድረ-ገጽ:- www.ethiopianchamber.com